



MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

P. O. Box 55321, Washington, DC 20040-5321

Tel: (202)-677-0094

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ቅዳሜ ሚያዝያ ፳፪ ቀን ፪ሺህ፰ ዓ.ም.

ለመላው የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ኢትዮጵያን በሙሉ!

እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረግላችሁ።

ዓለምን የፈጠረ የዘላለም አምላክ ጌታችን መድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ዕለት ግንዛቤን ፍቱልኝ፤ ድንጋዩንም ፈንቅሎልኝ ሳይል በባሕርይ ኃይሉና ስልጣኑ ተነስቷል። በእርግጥም አምላካችን በሞቱ ሞትን ገድሎ በትንሣኤው ሕይወትን ችሮናልና ደስታ ይገባናል። አምላካችን ወልድ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ከትንሣኤው በረከትና የውስጥ ነፃነት አይለዩን። በዚች ቅዱስ ቀን ሊያዝን የሚገባው እግዚአብሔር አምላክ በአምሳያው የፈጠረውንና የሚያከብረውን ሰው - ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያለምንም ጥፋትና ወንጀል በስግብግብነትና ከንቱ ጥላቻ በመታወር እንደሙጃ የሚያጭደውና የሚጨፈጭፈው የትግሬ ወያኔ ቡድን ነው። በጌታችን እና በመድሃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የሚደነግጡትም ሆነ የሚታወኩት እነዚህ በአጋንንት መንፈስ የሰከፉና በአራዊት ባሕርይ ያደጉት ካህዲዎች ናቸው። የተዘራው የሚታጭድበት ያች ጎደሎ ቀናቸው አይቀሬ ናትና በዕለተ ትንሣኤዋ ፊታችንን ወደፈጣሪያችን ማዘር ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያም አጃቿን ወደ ኃይሉ እግዚአብሔር ትዘረጋለች።

ይህ ግፊኛ የፋሽስት አገዛዝ በመላው ኢትዮጵያ ዜጋ ላይ የፈፀመውና በመፈፀም ላይ የሚገኘው ግፍና በደል ተዘርዘር አያልቅም። ዐማራው ጠላቱ ነው በማለት ዘሩን ለማጥፋትና ለማጽዳት የተነሳው ከ፩፻፺፱ ዓ. ም ጀምሮ ሲሆን ዘመቻው ሊያባራና ሊገታ ባለመቻሉ የመላውን የዐማራ ተወላጅ ልብ ሰብሮታል፤ ዝምታውንም አደፍርሶበት ይገኛል። የዚህን ዓመት የፋሽስት በዓል በምናከብርበት ወቅት በስጋትና በፍርሃት ሰለተወጠሩ ወገኖቻችንን ትጥቅ በማሰፍታት ሊት ተቀን በማስጨፈጨፍ ላይ ይገኛሉ። የወልቃይት ጠገዴ ጠለምትና ዋልድባ ወገኖቻችን ከተወለዱበት መንደራቸው ተፈናቅለው መድረሻ አጥተው ከግድያ የተርፉት በውክበትና በልቅሶ ላይ ናቸው። የጋምቤላ፣ አፋርና የኦሮሞ ኢትዮጵያው ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ህጻናትና ሽማግሌዎች ያለምንም ርህራሄ በግፍ መጨፍጨፋቸው ተዘግቧል። እንዲሁም በደቡብ ሱዳንና የትግሬ-ወያኔ የፖለቲካ ቁማር ስሌት ታሪካዊና ለም መሬታችን ዐይናችን እያዩ ጀርባችን እየሰማ በመቸብቸብ ላይ ነው። ከሃያ ሚሊዮን የማያንሰው ሕዝባችን ለርሃብ በሽታና ችግር ተጋልጦ የትንሣኤውን በዓል ትርጉምና ዓላማ ለማንሰላሰል የሚችለበት አቅም የለውም። በአጠቃላይ በተንገጣይ ስም አገር የሚያተራምሰው የትግሬ- ወያኔ ቡድን አገራችንን እንዳልነበረች አድረጎ በማፍረስ ጀግናውን ሕዝብ በባርነት ቀንበር ስር እንዲወድቅ አድርጎታል።

ውድ ኢትዮጵያውያን!

የኢትዮጵያ ትንሣኤ መቼ ነው? የትንሣኤው ነጻነት ያለው በእኛው በእጃችን አይደለንም? የንፁህን ደም ይጮሃል! ምድራችን ከአምስት ሚሊዮን የማያንሱ አማራ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ደም በውስጧ አምቃ በምጥ ላይ ትገኛለች። የግፍና በደሉ ጽዋ ሞልቶ እየፈሰሰ ነው። አገራችን የሲኦል ምድር ሆናለች፤ ሞተናል ተቀብረናል። ስለሆነም ትንሣኤ ያሰፈልገናል። የመቃብራችንን ድንጋይ የሚፈነቅልልን በአንድነት የሚቀጣጠለው የሠፊው ኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጣ ስለሆነ አሁንን በቃኝ በማለት በህብረት ለነጻነት የሚያበቃ ሕዝባዊ አመጽ እንዲነሳ እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን!

ኢትዮጵያ በልጆቿ ጽኑና ቆራጥ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ ተመልሳ ትገነባለች!

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት